

11XΘ°O Ξϫ:11ϫΞ1  
 1 Ϛ°Θ:ϫ 11ϫ°ΘΞΛ  
 Θ +°C:11ΘΞ+



°ϫ°O°Θ 1-+°ΛO+  
 اغاراس ن-تودرت



Nouveau Testament - édition internet 2009.a  
 www.tachelhit.info

11XΘ°O Ξϫ:11ϫΞ1 1 Ϛ°Θ:ϫ 11ϫ°ΘΞΛ  
 ϫ :ϫ:Θ 1 ϫ°++°

ϫ°++° 1

+°Θ:+Ξ1 111Ξ-ϫϫ-ΞX° 11ϫ°ΘΞΛ

<sup>1</sup>°O° 1-+11°11Ξ+ 1-Ϛ°Θ:ϫ 11ϫ°ΘΞΛ Ϛ°Θ 1-Λ°11Λ Ϛ°Θ 1-ΞΘ°ΦΞϫ.

<sup>2</sup>ΞΘ°ΦΞϫ Ϛ°Θ: ΞΘΛ°Z. ΞΘΛ°Z Ϛ°Θ: Ϛ°ΗZ:Θ. Ϛ°ΗZ:Θ Ϛ°Θ: Ϛ°ΦΛ° Λ-°Ϛ+ϫ°Θ. <sup>3</sup>Ϛ°ΦΛ° Ϛ°Θ: ϫ°OΞϫ Λ-ϫ°O°Λ (+X° Ξ11°+Θ1 +°ϫ°O). ϫ°OΞϫ Ϛ°Θ: Λ°ΘO:1, Λ°ΘO:1 Ϛ°Θ: °O°ϫ, <sup>4</sup>°O°ϫ Ϛ°Θ: ϫ°ϫϫΞ1°Λ°Θ, ϫ°ϫϫΞ1°Λ°Θ Ϛ°Θ: 1°ΛC:1, 1°ΛC:1 Ϛ°Θ: Θ°11ϫ:1. <sup>5</sup>Θ°11ϫ:1 Ϛ°Θ: Θ:ϫ°ϫ (+X° Ξ11°Θ O°Λ°Θ). Θ:ϫ°ϫ Ϛ°Θ: ϫ:ΘΞΛ (+X° Ξ11°Θ O°ϫ:1). ϫ:ΘΞΛ Ϛ°Θ: Ϛ°ΘΘ°, <sup>6</sup>Ϛ°ΘΘ° Ϛ°Θ: Λ°11Λ °X111ΞΛ.

Λ°11Λ Ϛ°Θ: Θ:11Ξϫ°1 (Ξ11°Θ 1-Θ:11Ξϫ°1 +ϫϫ°-++Ξ1 +X° +°ϫϫ°O+ 1-°O°ΞϚϚ°). <sup>7</sup>Θ:11Ξϫ°1 Ϛ°Θ: O°ΛΘ°ϫ, O°ΛΘ°ϫ Ϛ°Θ: °ΘϚϚ°, °ΘϚϚ° Ϛ°Θ: °Θ°, <sup>8</sup>°Θ° Ϛ°Θ: Ϛ°ΦC°ϫ°E, Ϛ°ΦC°ϫ°E Ϛ°Θ: Ϛ°O°ϫ, Ϛ°O°ϫ Ϛ°Θ: ϫ:ϫϫΞϚϚ°, <sup>9</sup>ϫ:ϫϫΞϚϚ° Ϛ°Θ: Ϛ:1°ϫ, Ϛ:1°ϫ Ϛ°Θ: °Λ°ϫ, °Λ°ϫ Ϛ°Θ: Λ°ϫZϚϚϚ°, <sup>10</sup>Λ°ϫZϚϚϚ° Ϛ°Θ:









ርዕስ 5

መጠን ሥልጣን ላይ ያለው ሰው

1 ምህንድስና ያለው ሰው ለሌሎች ምሳሌ ሆኖ ለሌሎች ማሳሰቢያ ለመስጠት ሲችል፣ ለሌሎች ምሳሌ ሆኖ ለሌሎች ማሳሰቢያ ለመስጠት ሲችል... (The text continues with similar structure)

ሥልጣን ላይ ያለው ሰው

13 «ሥልጣን ላይ ያለው ሰው... ሥልጣን ላይ ያለው ሰው... (The text continues with similar structure)

መጠን ሥልጣን ላይ ያለው ሰው

17 «ሥልጣን ላይ ያለው ሰው... ሥልጣን ላይ ያለው ሰው... (The text continues with similar structure)





























ኃተርዕ ዘ-ዘርዕጸላ ለ-ደዘዕ

46. ዕ-ዕዘ-ደዕ-ሆዘ ኃዕዕ ር-ለጅ-ተርጾ ደዘዕ ለ-ኃተርዕ, ፀጸለላ-ለ ሃ-ፀዕዕ ይዘፀ ዕ-ለጸለዕ-ዕ-ሆዘ. 47 ኃደጅ-ዕ-ለ ኃዕ ጽሃ-ጸዕ-ሆዘዘጅ-ዕ-ፀዘደላደገ: «ዕ-ደዘዕ ለ-ኃተርዕ ፀጸለላ-ደ ሃ-ፀዕዕ, ይዘፀ ዕ-ለጸለዕ-ዕ-ሆዘ.» 48 ጸርዕ ለተተ ደዘዕ-ኃዕ: «ር-ደጸዕ ደዘዕ ዘዕ ኃተር? 49 ጸርጸ ደዘዕ-ዕ-ፀ-ለ-ዕ ጸርጸዕ-ዕ-ዕ ኃደጅ-ዕ: «ዕ-ደዘዕ ለ-ኃተር. 50. ጸር: ሆዘዕ ደዕዕ-ዕ ር-ደዕ ፀ-ፀ ዕፀፀ ለ-ደዘዕ, ለተተ ዕ-ደጸዕ ጸር, ጸ ጸዘተር, ጸ ደዘዕ.»

ርተተ 13

ዘርዕ ለ-ሆርጸ ለ-ደጸዘዘ

1. ሃዕዕ-ዕ ደዘዘጸሃ ኃዕዕ ጽሃ-ተጸርጸ, ደዘተ: ጸጸ-ሆዕ ሃ-ተር ለ-ጸርጸ. 2. ርዘ-ለ ዘዘዕ-ዕ ርለላ ጸጸ-ተደ ሆዘዘጸሃ-ተ-ደለ-ደጸዕ ዕ-ደርጸ ር-ኃተ ተ-ሆተ. ደዕደጸዕ ጸደፀ, ፀጸለላ ርለላ-ዕ ደዘዘ-ተ ሃ-ተር ለ-ሆርዕ. 3. ፀለ: ዕ-ተ-ደዕዕ-ሆር ር-ዘርዕ ደ ደ-ጸጸዕ ለ-ተሃ-ሆዕደሆደ. ኃደጅ-ዕ: «ዕ-ኃ-ዘዘዕ ጸዘዘጸሃ ዕ-ደዘዕ ሆርጸ. 4. ዘዘጸሃ-ተ-ደዘዕ ደዕ-ዕ ጾዕ ሃ-ኃዕ-ዕ-ዕ ሆርደ-ለ ደጸዕ ደ ጸዕ-ተ. 5. ደዕ-ዕ ጾዕ ሃ-ጸዕ ደጾዕ ሃ-ደዘዘጸሃ ደለዕ-ሆር, ደርሃ-ለ ለ-ኃዕ ሆር: ዕ-ተ-ፀ-ዕ-ደለዘ-ሆር. 6. ሆዘ-ኃዘ ደ ዘዘጸሃ-ለ-ተሃዘ ተ-ደዘዕ ተጸጸ-ተ, ደጸ-ዕ ሆር: ዕ ለ-ዕ ጸዘዕ. 7. ደዕ-ዕ ጾዕ ሃ-ደጸጸጸ-ሆር, ደሃዘ ለ-ደጸጸጸ-ሆር ደርጸ-ደ-ተ. 8. ደዕ-ዕ ጾዕ ሃ-ሆር ደ ደዘዘደ ደዘዕ ፀ-ፀተ. ደዘዕ ኃዕ ርደጸ, ደዘዕ ኃዕ ፀደፀ ደለ-ሆር, ደዘዕ ኃዕ ጾዕ ደለ-ሆር. 9. ሆዘ ለ-ዕ ደርጸዕ ዕ-ዕ-ዕ-ደዕዘደ, ደዘዕ ዘዕ-ዕ-ደዕዘደ.»

10. ሆርደ-ለ ለ-ዕ ጸርጸዕ-ዕ-ዕ ፀጸዕ-ተ: «ርጸ ኃዘዘጸሃ ዕ-ዕ-ዕ-ተ-ሆዘተ ር-ዘርዕ?» 11. ኃደጅ-ዕ ደዕዕ: «ደዘዘ ደተ-ሆዘደ-ኃ-ሆ ለ-ተደዕ-ሆር ደ-ተጸጸጸ-ተ ለ-ዕፀፀ ር-ደ-ደዘዕ, ጸርዕ ለተደ ዕ-ዕ-ዕ-ደተ-ሆዘደ. 12. ጸር: ሆዘዕ ለ-ዕ ደዘዕ, ዕ-ለ-ዕ-ደጸ-ሆ ፀፀፀ, ኃዘዘ-ዕ ጸጸ-ሆ. ጸርዕ ሆዘዕ ሆር-ለ-ዕ-ደዘዘ, ዕ-ለ-ዕ-ደርደፀ ዘዕ ር-ዘዘደ ለ-ዕ ጸዘዕ. 13. ሆር ሆር ሆ-ደ-ዕ-ዕ-ዕ-ሆዘተ ር-ዘርዕ. ሆር: ዕ-ተር-ለ ሆ-ዕ-ደዕ-ዕ ኃተ, ዕ-ዕ-ደዘደ ሆ-ዕ-ተ-ዕ-ደ-ደ-ተ ሆ-ለ-ተደ-ሆር ኃተ. 14. ደዘዕ ጸደፀ ሃ-ደዘዘ-ደ-ደ-ደዘዕ ዕፀፀ ደ-ደር ለ-ዘ-ፀ ደር-ሆ ኃዕ: «ዕ-ፀ-ዕ-ተ-ደዘደ ሆ-ደዘዘ ደ-ዕ-ዕ-ተደ-ሆር ር-ር-ተ-ደዘደ. ዕ-ፀ-ዕ-ተ-ተር-ለ ሆ-ደዘዘ ደ-ዕ-ዕ-ተደ-ሆር ር-ተር-ለ. 15. ሆር ደ ርለላ-ዕ ደጸዕ ደጸዕ-ዕ, ጽጽ-ኃ ደርጸዕ-ዕ-ዕ, ጸዘተ-ሆዘዘ-ዕ. ዕ-ዕ-ደ ሆ-ደ-ዕ-ሆ-ሆዘዘ-ዕ ደዕ ፀዘዘ ጸርጸዕ-ዕ-ዕ ደዕ ሆር ሃ-ደጸዕ-ዕ. ዕ-ዕ-ደ ሆ-ለ-ዕ-ዕ-ደ-ሆዕ ደ-ተ-ደ-ደ-ደ-ደ.» 16. ጸርዕ ደዘዘ, ተደርፀ-ዕ ደ ሆ-ጸ-ተ-ሆዘዘ-ደ ሆር: ዕ-ደ-ዕ-ተ. ደርፀ-ዕ ደ ሆ-ጸ-ተ ደርጸዕ-ደ-ደ ሆር: ዕ-ዕ-ደዘደ. 17. ሆር ሆ-ዕ-ለ-ሆ-ደ-ደ, ጸጸ-ተ ደዕ ሆ-ሆ ፀደፀ ዕፀፀ ጽጽደ ሆ-ደዕ ር-ሆ ተደ-ዕ-ሆር ሆ-ተ-ደ-ደ, ጽጽደ ሆ-ዕ-ደዘዘ ደ-ሆ ርደ ተደዘደ ሆ-ደዘደ ደ-ዕ-ዕ-ደዘዘ. 18. ሆር ሆ ሆ-ተ-ደ ሆርዕ ለ-ደዘዘ. 19. ሆር ሆ ደደ-ደዕ ሃ-ኃዕ-ዕ-ዕ, ደጸ ለተተ ጽጽ ሆ ደዕዘዘ ደ-ሆ-ሆ ለ-ተጸጸ-ተ ለ-ደዘዕ ደ-ተ-ደዘደ. ኃር-ደ ሆ ደዘደ ሆርደ-ዕ ሆ-ደ ደዘደ-ደዘዕ ሃ-ደጸ-ዕ. 20. ጸርዕ ሆር ሆ ደደ-ደዕ ሃ-ጸዕ ደደ-ደ, ደጸ ለተተ ጽጽ ሆ ደዕዘዘ ደ-ሆ-ሆ ኃር-ተ ሆ-ደ ደዘዕ ዕ-ዕ, 21. ሆ-ደዘዘ ደ-ደ-ደር-ደ-ሆ-ሆ-ዕ ሆ-ደ-ሆ-ዕ. ደጸ-ሆ ሃደዕ ጾዕ ለ-ሆ-ዕ-ዕ ሆ ተደዘደ ተ-ዕ-ዕ-ተ ሆ ተ-ዕ-ደዘዘ ተ-ሆ-ሆ ሆ-ደ-ደ-ደ. 22. ጸርዕ ሆር ሆ ደደ-ደዕ ሃ-ደ-ደ-ደ-ሆ, ደጸ ለተተ ጽጽ ሆ ደዕዘዘ ደ-ሆ-ሆ, ሆ-ደዘዘ ደ ሆ-ደ ሆ-ደ ተደ-ደ-ደ-ደ ሆ-ለ-ደ-ተ ደዘደ ሆ-ሆ. ሃ-ኃዕ ደ-ደርጸ-ደ-ደ







ኖጥሱ ያዘገጠው፣ ኖርታ ለእርሱ ስለሆነው፡ «እርሱን ለማግኘት ለምን ለምን ተጠቅሙት? <sup>32</sup>ሆኑ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>33</sup>ግለሰብ ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>34</sup>ሆኑ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>35</sup>ሆኑ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>36</sup>ሆኑ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት?»

<sup>34</sup>ሆኑ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>35</sup>ሆኑ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>36</sup>ሆኑ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት?»

## ግሪክ 15

### ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት

<sup>1</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>2</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>3</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>4</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>5</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>6</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>7</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>8</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>9</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት?»

### ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት

<sup>10</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>11</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>12</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>13</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>14</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>15</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>16</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>17</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>18</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>19</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት? <sup>20</sup>ሆኖ ለእርሱ ለማግኘት ለምን ተጠቅሙት?»











ማንኛውንም ሰው ለማድረግ የሚችልበት ጊዜ የሆነውን ማሳደግ አለብዎት።<sup>23</sup> ርዳኝ ተቃባዥነት ለሌሎች ለማድረግ ማሰብ አይገባም።  
 ሌሎችም አይደሉም።<sup>24</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም። ሌሎችም አይደሉም።<sup>25</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም።  
 ሌሎችም አይደሉም።<sup>26</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም። ሌሎችም አይደሉም።<sup>27</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም።  
 ሌሎችም አይደሉም።<sup>28</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም። ሌሎችም አይደሉም።<sup>29</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም።  
 ሌሎችም አይደሉም።<sup>30</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም። ሌሎችም አይደሉም።<sup>31</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም።  
 ሌሎችም አይደሉም።<sup>32</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም። ሌሎችም አይደሉም።<sup>33</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም።  
 ሌሎችም አይደሉም።<sup>34</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም። ሌሎችም አይደሉም።<sup>35</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም።

ግ.ገ.ገ. 19

የግ.ገ.ገ. ስ.ገ.ገ. ዲ.ገ.ገ.

<sup>1</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም። ሌሎችም አይደሉም።<sup>2</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም።  
 ሌሎችም አይደሉም።<sup>3</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም። ሌሎችም አይደሉም።<sup>4</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም።  
 ሌሎችም አይደሉም።<sup>5</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም። ሌሎችም አይደሉም።<sup>6</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም።  
 ሌሎችም አይደሉም።<sup>7</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም። ሌሎችም አይደሉም።<sup>8</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም።  
 ሌሎችም አይደሉም።<sup>9</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም። ሌሎችም አይደሉም።<sup>10</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም።  
 ሌሎችም አይደሉም።<sup>11</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም። ሌሎችም አይደሉም።<sup>12</sup> ለእርሶን ያለው ምክንያት ለሌሎች ማሰብ አይገባም።





























ΣΘΘ·Ι·Η Σ-Ρ·Η·Η·Σ Γ·-Ο·-ΡΙ-ΣΗΛΣ ·-+ΘΡΟΓ Γ·-Υ·Π·Χ·Π·. Θ·+Σ Η· Ι-ΘΙ·ΛΓ Ο·-Σ+ΣΟΣ ·-ΣΘΚ·Ο  
·Η·Η·Ρ·Σ, ΣΓΓ· ΛΛ·+·Ι·Θ +Ε·Η·Η.»<sup>42</sup>ΣΛΛ· +ΣΘ Θ·+·-+Π·Η Σ·Κ·Κ·Η·Η Σ·Ι·Σ: «Π·-Θ·Θ·, ΣΥ·-Ο·-Σ·Κ·Ε·Ο  
·Λ-Σ·Σ·-Σ·Ι·Η Η·Κ·Ο·-Λ Θ·Η·-+·Θ·Π·ΣΥ, ·-Σ·Η·Σ Γ·-+Ο·Σ+ Ρ·Σ·Σ.»<sup>43</sup>Υ·Π·Ο·Ο·Σ-Λ·Υ Σ·Η·-+·Ι·ΣΙ Ε·Θ·Ι,  
ΣΙ·Ο·-+·Ι Σ·Ε·Θ. <sup>44</sup>Σ·Η·Η·-+·Ι ΣΛΛ· +ΣΘ Κ·Ο·Ε·Ε-+Π·Η Σ·Κ·Κ·Η·Η Σ·Ι·Σ Υ·Κ·Ρ·Η·Σ ΣΙ·Ο +Σ·Π·Η·Σ· +Σ·Κ·Π·Ο·.  
<sup>45</sup>Υ·Π·Ο·Ο·Σ Σ·Η·Κ·Γ· Θ·-Λ·Ο Σ·Κ·Λ·Ε·Ο·Ι·-Ι·Θ Σ·Ι·Σ·-·Ο·Ι: «Ε·Θ·+ Υ·Σ·Η·Λ +Θ·Η·Η·Σ·. Θ·+Σ +Η·Κ·-Λ +·Θ·Η·+·  
ΣΙ·Κ· Σ·Θ Ι-ΘΙ·ΛΓ Θ·-Χ·Ο Σ·Η·Θ·Θ·Ι Ι-Κ·Λ·Ι Π·Χ·Π·ΣΙ. <sup>46</sup>Ι·Κ·Ο·+ ·-Ι·Λ·Λ·. Θ·-Π·Η·Σ·-Σ·Σ·-Σ·Κ·Κ·Ι·  
Σ·Κ·Κ·-Λ.»

### Σ+Σ·Γ·Κ·Κ· Η·Κ·Θ·Σ·Λ

<sup>47</sup>Θ·Η· ·-Σ·Θ·Π·Η Θ·-Λ-Σ·Ο·Λ Σ·Θ·Λ· Η·Η·Σ-Σ·Χ·Ι Σ·Ι· Κ·Υ·-Θ·ΣΙ Λ-Κ·Ο·Π Ι-Σ·Κ·Λ·Ε·Ο·. Γ·Η·-Λ Λ·Σ·Λ·Θ Ρ·Σ·Χ·Ι  
Λ-Κ·Λ·Ι·Ι Θ·ΣΙ-Λ Η·Κ·Γ·Κ·Σ Λ-Σ·Η·Κ·Λ·. Η·Η·-+·Ι-Λ ΣΙ·Κ·Υ·Ο·Ι Ι-+Χ·Κ·Σ Ι-Ο·Θ·Θ·Σ Λ-Σ·Κ·Υ·Ο·Ι Ι-+Γ·Κ·Σ·Ο·+·  
·Ι. <sup>48</sup>Υ·Π·Η·Η·Σ Σ·Κ·Κ·Ι·Κ·Ι Σ·Θ·Η· Σ·Κ·Η·-Σ·Θ·Ι-Σ·Λ +·Γ·+·Ο·+·-·Λ Σ·Ι·Σ·-·Ο·Ι «Π·Η·Ο· Θ·Θ·ΛΙ·Υ, Υ·Π·Ι ·-+·  
Σ·Χ·Ι. Ο·Κ·+·-+·. <sup>49</sup>Σ·Κ·Κ·-Σ·Λ Σ·Θ·Λ· Σ·Η·+·Θ· Θ·-Λ·Ο Σ·Θ·Η· Σ·Ι·Σ·-·Ο·Ι: «Θ·Θ·Η·Κ· ·-Θ·Σ·Λ·Σ», Σ·Θ·Θ·ΛΙ-+·.  
<sup>50</sup>Σ·Θ·Π·Η Σ·Θ·Η· Σ·Ι·Σ·-·Ο·Ι: «Π·-Γ·Λ·Λ·Κ·Κ·Π·-ΣΙ·, Σ·Κ·Λ Γ·Σ·Λ ·-Η·-Λ·Σ-+·Σ·Κ·Σ·+ Θ·-Υ·Σ·Λ·?» Η·Κ·Ι-+·  
ΣΙ Π·Σ·Σ·Ε, Χ·ΟΙ-ΣΙ Σ·Η·Θ·Θ·Ι Η·Η·Η·Θ· Ο·Κ·Ι-+·. <sup>51</sup>ΣΙ·Κ·Ο ΣΙ·Κ·Γ· Σ·Ι· Κ·Υ·-Π·Σ·Η·Σ Η·Η·ΣΙ Λ-Σ·Θ·Η· ΣΗ·Λ·Σ-Λ  
Η·Κ·Γ·Κ·Σ·+·Ι·Θ, Σ·+· Χ·Λ·Λ·Κ Ι-Η·Κ·Υ·Ο· Ι-+Χ·Κ·Σ Ι-Ο·Θ·Θ·Σ Σ·Θ·Θ·Σ-·Θ Ο·Κ·Κ·Η·Υ. <sup>52</sup>Σ·Κ·Γ· Σ·Θ·Η· ΣΙ·Ο-  
Σ·Θ·: «Ο·Ο Η·Κ·Γ·Κ·Σ·+·-·Ι Θ·-Υ·Η·Η·-Ι·Θ. Θ·Ι Ρ·Η·Η· Π·Η·Ο Σ·Θ·ΣΙ Η·Κ·Γ·Κ·Σ·+·, Θ·-Η·Κ·Γ·Κ·Σ·+· ·-Θ·Ο·-Σ·Κ·Σ·+·.  
<sup>53</sup>Σ·Θ·-Σ·Ο·+·Θ·Θ·ΣΙ·Κ Σ·Θ·-Κ·Ε·Ο·Υ ·Λ-Ε·Η·Θ·Υ Ο·Θ·Θ·Σ Θ·Θ·, Σ·Κ·Ι-Σ·Σ·-Λ :Χ·Χ·Π·Ο Ι-Θ·ΣΙ Λ-Κ·Ο·Π  
Ι-Σ·Κ·Θ·Ο· Η·Η·Κ·Η·Σ·Ρ·? <sup>54</sup>Π·Η·Σ·Ι·Σ ΣΥ·-Θ·Κ·Ο·Υ Γ·Σ·Ι, Γ·Κ·Ι·Κ· ·-Ο·Λ-·Η·Η·-Π·Ο·Ο·+·Ι Ι-Ο·Θ·Θ·Σ Η·Η·Σ-  
Κ·Η·ΣΙ Σ·Θ·-Λ-Σ·Ζ·Π·Ι ·-Σ·Ι·Ο· Ρ·Η·Η·Σ Γ·Σ·Λ·?» <sup>55</sup>Σ·Θ·Π·Η Σ·Θ·Η· Υ·Ρ·Λ·Ι Θ·-Κ·Λ·Ι·-·Ι Χ·Χ·+·ΣΙ Σ·Ι·Σ·-·Ο·Ι:  
«Γ·-Θ·-Λ·Σ-+·Η·Η·Υ·Κ Θ·-Η·Κ·Γ·Κ·Σ Λ-Σ·Η·Κ·Λ ·-Σ·Σ·-+·Υ·Π·Σ·Κ Η·Η·Λ ΣΥ·-Χ·Σ·Υ Ο·Κ·Χ·Ο·? Χ·Π·Ο·Υ-Ι-Θ·Λ·Λ·  
Υ-+·Χ·Κ·Σ Ι-Ο·Θ·Θ·Σ Ρ·Ο·Σ·Χ·+·+· Ο·Θ· Ο·-Θ·Θ·Η·Κ·Λ·Υ, :Ο·-Σ·Σ·-+·Σ·Κ·Κ· Υ-Π·Θ·Θ·-·Ι. <sup>56</sup>Π·Η·Σ·Ι·Σ ΣΙ·Ο·  
Ρ·Η·Η·Σ Γ·Σ·Λ Θ·Κ· ·-Σ·Η·Σ Γ·-Σ·+·Σ·Ο·Ι Υ-Π·Ο·Ο·+·Ι Η·Η·Ι·Θ·Σ·.» Υ·Ρ·Λ·Ι Ο·Σ·Π·Η Ρ·Η·Η·Σ Σ·Κ·Λ·Ε·Ο·Ι·-Ι·Θ  
Η·Η·-+·.

### ΣΘΣ·Λ·Λ Η·Κ·Θ·Σ·Λ Υ·Η·Κ·Λ·Κ·Γ·

<sup>57</sup>Υ·Π·Σ·Η·Η·Σ :Κ·Κ·Ι·ΣΙ Σ·Θ·Η· ΣΠ·ΣΙ-+· Θ·-Λ·Ο Ζ·Σ·Η· Ι·Κ·Υ·Ο Ι-+Χ·Κ·Σ Ι-Ο·Θ·Θ·Σ, Γ·Η·-Λ Σ·Κ·Θ·Η·Κ·Λ·Ι  
Ι-Κ·Κ·Ο·Η Λ-Σ·Κ·Υ·Ο·Ι Ι-+Γ·Κ·Σ·Ο·+· Ρ·Η·Η·Η·+·Ι. <sup>58</sup>Σ·Ε·Η·Θ·-+· Θ·Ε·Ο·Θ· Κ·Υ·-+·Σ·Χ·Χ·Χ·+· Ο· Ο·Κ·Γ·Θ· Ι-+Χ·Κ·Σ  
Ι-Η·Κ·Υ·Ο, Σ·Κ·Κ· Η·Η· Ι·+·+· Σ·Θ·Κ·Σ·Θ Λ-Σ·Κ·Χ·Κ·Ι·Σ·ΣΙ ·-Σ·Κ·Ο Γ·-Ο·-Σ·Ι·Ο·. <sup>59</sup>Σ·Κ·Γ· ΣΙ·Κ·Υ·Ο·Ι Ι-+Χ·Κ·Σ  
Ι-Ο·Θ·Θ·Σ Λ-Σ·Κ·Υ·Ο·Ι Η·Η·Κ·Λ·Κ·Γ· Ρ·Η·Η·Η·+·Ι Ο·-Θ·Σ·Χ·Χ·Σ·Η Θ·-Κ·Ο· Ι-+·Χ·Χ·Π· Ι-+·Κ·Ο·Κ·Θ· Η·-Σ·Θ·Η· Γ·-Η·  
·-+·-Ι·Ζ·Π·Ι. <sup>60</sup>Ι·Κ·ΟΙ Ρ·Σ·Χ·Ι Λ-Κ·Λ·Ι Ο·-Η·Η·Η·Θ·-Θ·Θ·Κ·Σ·Ο·Κ·Σ·Ο·Ι, Π·Η·Σ·Ι·Σ :Ο·-Χ·Σ·Θ·Ι-·Η·ΣΙ Κ·Ο· Ι-+·Χ·Χ·Π·  
Σ·Κ·Χ·Ι. Υ·-Σ·Θ·Σ·Χ·Χ·Π·Ο Ι·Κ·ΟΙ Θ·ΣΙ ΣΙ·Χ·Ι <sup>61</sup>ΣΙ·ΣΙ: «Ο·Χ·Κ·-·Λ Ι·Θ·Η·Λ·-·Θ ΣΙ·Ο «Ι·Κ·Κ·Σ Κ·Ε·Ο·Υ ·Λ-  
Χ·Η·Υ +Σ·Χ·Κ·Σ Ι-Ο·Θ·Θ·Σ ΘΙ·Υ-+·+·-Λ·Υ Υ-Κ·Ο·Ε-Σ·Π·Θ·Θ·Ι.» <sup>62</sup>Σ·Θ·Σ·Λ·Λ-Η·Κ·Υ·Ο Ι-+Χ·Κ·Σ Ι-Ο·Θ·Θ·Σ  
Σ·Θ·Ζ·Ο· Σ·Θ·Η·: «Σ·Θ·-Σ·Ο·-Ο·-Λ-Η·Η·Η·Θ·Ι-+·Ο·Ο·+· Θ·-Σ·+·? Γ·Σ·Λ-Η·Η·Η·Κ·-+·+·ΣΙ Υ·Π·Σ·Λ Υ-+·Χ·Χ·Π·-  
Ι·Θ·Ι?» <sup>63</sup>Σ·Κ·Γ· Σ·Θ·Η· Υ·Σ·Ο Σ·Η·Θ·Θ·. Σ·Θ·Π·Η-Λ·Υ-Η·Κ·Υ·Ο Σ·Ι·Σ·-·Ο·Ι: «Χ·Σ·Υ-Ι Θ·Ο·Κ Ο·Θ·Θ·Σ Η·Η·Σ-Σ·Λ·Λ·ΟΙ.  
ΣΙ·Σ·-·Υ, Σ·Κ·Λ Ρ·Σ·Σ·Σ ·-Σ·Χ·Ι Η·Κ·Θ·Σ·Λ Σ·Θ· Ι-Ο·Θ·Θ·Σ?» <sup>64</sup>Σ·Ο·Ο·-·Θ Σ·Θ·Η·: «Ρ·Σ·Σ·Σ ·-+·-ΣΙ·Ι·Ι. Π·Η·Σ·Ι·Σ  
Ο·Λ-·Π·Ι-ΣΙ·Σ·Υ, Σ·Ι Σ·Κ·Σ·Ρ·Κ Ο·-+·Κ·Ο·Κ Σ·Θ· Ι-ΘΙ·ΛΓ Σ·Θ·Κ·Σ·Θ· Η·-Η·Θ·Σ Ι-Ο·Θ·Θ·Σ Σ+Ι·Θ·Θ·ΛΙ, Σ·Η·+·-Λ

ሃ-ጸዕ ሰርላዘኑ ሁ-ጸሰገሁ።<sup>65</sup>ዘዘኑ ሰጠገሉ-ዳግሮሃዕ ሁ-ተጸርርጸ ሁ-ዐፀፀ ጸ-ርፍፍለ፣ ሰፀፀ ተጸርጠኑ-ገፀ  
 ጸብጸ-ዐፀፀ፡ «ዘዘፍጥፍፍ ፍፍፍለ። ርፍ-ፀፍፍ-ገፍፍ ጸፍፍፍ? ጸፍፍፍ ተፀፍፍፍ ሃፍፍፍለ ጸ-ሁፍፍፍ-ገፍፍ ዘ-ዘዘፍፍፍ።<sup>66</sup>ርፍ-  
 ዘዘፍፍፍ-ተዘፍፍፍ።» ዐፀፍፍ-ፍፍፍ፡ «ጸፍፍፍፍ-ተ-ጸፍፍፍ ፍፍፍፍ።»<sup>67</sup>ፀፍፍፍፍ ሃፍፍፍፍ-ገፍፍ ፍፍፍፍ-ተ-ጸፍፍፍ። ጸፍፍፍፍ  
 ጸፍፍፍ-ተ ፀፍፍፍ-ፍፍፍፍፍ<sup>68</sup>ፍፍፍፍ-ፍፍፍፍ-ተ-ጸፍፍፍ፡ «ሁፍፍፍፍ-ጸፍፍፍፍ-ፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍፍ፣ ጸፍፍፍ-ተጸፍፍፍ ስፍፍፍ ርፍፍፍ-  
 ጸፍፍፍ።»

ፀፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍፍ

<sup>69</sup>ጸርርፍ ፀፍፍፍፍ ፀፍፍፍ ጸፍፍፍፍ ሃፍፍፍፍ ሃፍፍፍፍፍፍ ሁ-ተጸርርጸ። ተፍፍፍፍ-ጸፍፍ ጸፍፍፍ-ተጸፍፍፍፍፍ ሃፍፍፍፍ-ፍፍፍ፡  
 «ፍፍፍ ጸፍፍፍፍ ተዘፍፍፍፍ ለፍፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍ-ፈፍፍፍ።»<sup>70</sup>ፍፍፍፍፍፍ ሁ-ተፍፍፍ ሃፍፍፍፍፍፍ ሁ-ሁፍፍፍፍፍፍ-ጸፍፍፍፍ፡ «ፍፍፍፍ-ፍፍፍፍፍፍ  
 ርፍፍፍ-ፍፍፍፍ።»<sup>71</sup>ፍፍፍፍፍፍ ፀፍፍፍፍፍፍ ሁፍፍፍፍፍፍፍ። ተፍፍፍፍ-ተ ጸፍፍፍ-ተጸፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍ፣ ተፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍ ፀፍፍፍፍፍ ሃፍፍፍ፡  
 «ሃፍፍፍፍ ጸፍፍፍ ለፍፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍ-ፈፍፍፍ።»<sup>72</sup>ፍፍፍፍፍፍ-ለፍፍ ፀፍፍፍፍፍ ፀፍፍፍፍፍፍ። «ፍፍፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍፍ።»<sup>73</sup>ፍፍፍፍ  
 ጸርርፍፍ ፀፍፍፍፍ-ፍፍፍፍ ሃፍፍፍፍፍፍ ፀፍፍፍፍፍፍ ፀፍፍፍፍፍ ሃፍፍፍ፡ «ፀፍፍፍፍፍፍ ተጸፍፍፍ ጸፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍፍ፣ ፍፍፍፍ፡ ፍፍፍፍ-ፍፍፍፍፍፍ  
 ሃፍፍፍፍፍፍ ፀፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍፍ።»<sup>74</sup>ጸፍፍፍፍ ፀፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍፍፍ ፀፍፍፍፍፍ፡ «ጸፍፍፍ ፍፍፍፍፍፍፍፍ  
 ፍፍፍፍፍፍፍፍ።» ጸፍፍፍፍ-ፍፍፍፍፍፍፍ ሃፍፍፍፍፍፍ።<sup>75</sup>ጸፍፍፍፍፍ-ለ ፀፍፍፍፍፍ ርፍፍፍፍፍፍ-ፍፍፍፍ-ፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍ፡  
 «ፍፍፍፍፍፍ-ፍፍፍፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍፍፍፍ።» ጸፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍ።

ርፍፍፍፍ 27

ጸፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍፍ ሃፍፍፍፍፍፍ ሁ-ጸፍፍፍፍፍፍ ሁ-ፀፍፍፍፍፍፍፍፍ

<sup>1</sup>ዘዘኑ ጸፍፍፍ ጸፍፍፍፍ ርፍፍፍፍ-ለ ጸፍፍፍፍፍፍ ሁ-ተጸርርጸ ሁ-ዐፀፀ ለ-ጸፍፍፍፍፍ ሁ-ተፍፍፍፍፍፍፍፍፍ። ጸፍፍፍፍፍፍ ርፍፍፍፍፍፍ ሁ-ፍፍፍፍፍፍ ሁ-ፍፍፍፍፍፍ።<sup>2</sup>ጸፍፍፍፍ ተ-ፍፍፍፍ ተ ለጸፍፍፍፍ-ተ-ጸፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍ ሁ-ፍፍፍፍፍፍ።

ፍፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍ

<sup>3</sup>ጸርርፍ ፍፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍ፣ ዘዘኑ ጸፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍ-ለፍፍፍፍ ፀፍፍፍፍፍፍ ተሁፍፍፍፍፍፍ። ፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍ  
 ጸፍፍፍፍ-ሁ ሁ-ፍፍፍፍፍፍፍፍ ሁ-ፍፍፍፍፍፍ። ጸፍፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍፍ ለ-ጸፍፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍፍ፡ «ፍፍፍፍፍ ለፍፍፍፍ ፍፍፍ  
 ፀፍፍፍፍ። ፍፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍ ሁ-ፍፍፍፍፍፍ።» ዐፀፍፍፍፍ፡ «ርፍፍፍፍፍፍፍ-ጸፍፍፍፍፍፍ፣ ጸፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍ-ገፍፍ  
 ፀፍፍፍፍፍፍፍፍፍ ጸርርፍ።<sup>6</sup>ፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍፍፍፍ። ጸፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍ ሁ-ተጸርርጸ ሁ-ዐፀፀፍፍ፣  
 ጸፍፍፍፍፍ ፍፍፍፍፍፍ።<sup>7</sup>ርፍፍፍፍፍፍ-ለፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍፍ፣ ፀፍፍፍፍ ፀፍፍፍፍ፡ «ጸፍፍፍ ሁ-ፍፍፍፍፍፍ።»<sup>9</sup>ሃፍፍፍፍፍፍ  
 ፍፍፍፍፍፍፍፍፍፍፍ ሁ-ፍፍፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍፍፍ። «ፍፍፍፍፍፍ-ለ ርፍፍፍፍፍፍ ርፍፍፍፍፍፍ ሁ-ፍፍፍፍፍፍፍፍፍ።»<sup>10</sup>ሃፍፍፍፍፍፍ  
 ፍፍፍፍፍፍፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍ ጸፍፍፍፍፍፍ።







